



# ትናንሽ ንግዶች ሲበለፀጉ ማህበረሰቦቻችን ይጠነክራሉ ::

## ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ የ Washington ማህበረሰቦች የልብ ምት ናቸው

የሕፃናት እንክብካቤ ማዕከላት ፣ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጭዎች ፣ ምግብ ቤቶች ፣ የአካባቢ እርሻዎች ፣ ወይም ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እነስተኛና አካባቢያዊ ድርጅቶች ለክልል ኢኮኖሚያችን ጤና አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ሥራዎች ሲፈጠሩ አስፈላጊ ሽቀጦችንና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ::

### የ Washington ቀላል ፣ ዝቅተኛ ወለድ እና ተለዋዋጭ ብድር እስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች

በ Washington ግዛት ውስጥ ብዙ እስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ለመልማት እና ለማደግ የሚያስፈልጋቸውን የገንዘብ ግብአቶችን ለማግኘት ከፍተኛ እንቅፋቶች ያጋጥሟቸዋል ፣ እናም የ COVID-19 ወረርሽኝ ነገሮችን የበለጠ አስቸጋሪ ብቻ አደረጋቸው። ይህ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ድርጅቶች እና በሴቶች እና ነጭ ባልሆኑ ሰዎች ለሚመሩት እውነት ነው።

እስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ለ Washington በሙሉ የላቀ የኢኮኖሚ ማገገምን የሚያረጋግጡ ለእስተኛ ፣ አካባቢያዊ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የእድገት የገንዘብ ተደራሽነትን ለመስጠት ነው።

### በእውነቱ እስተኛ የንግድ ሥራ ተስማሚ ብድር

ትንሹ ቢዝነስ ተጣጣፊ ፈንድ የ Washington እስተኛ ንግድ እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ልዩ ዕድሎችን ለመቋቋም ወይም ለማደግ የሚፈልጉትን ገንዘብ ለማግኘት ሲሞክር የተፈጠረ ነው። ቀላል የትግበራ ሂደት ፣ ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች ፣ ረዘም ያለ የመመለሻ የጊዜ ገደቦች ፣ አበዳሪዎች ለማፅደቅ ዝንባሌ ያላቸው እና ለንግድ ስኬትም የተሰጡ ባለሙያዎችን ያጋጥሙዎታል።

### ይህ ፕሮግራም ከ PPP እና ከሌሎች የ COVID-19 መልሶ ማገገሚያ ፕሮግራሞች በምን ይለያል?

የ Washington እስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እንዲያደጉ በመርዳት ለአስርተ ዓመታት ልምድ ያካበቱ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ፣ ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ አበዳሪዎች በመሆናቸው እስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ከሌሎቹ የ COVID-19 መልሶ ማገገሚያ ፕሮግራሞች የተለየ ነው። በእያንዳንዱ የብድር ሂደት ውስጥ፣ እነዚህ የማህበረሰብ አበዳሪዎች ማመልከቻውን ለማገዝ እዛው ይገኛሉ እናም በማህበረሰብ ውስጥ ካሉ የንግድ ድጋፍ አገልግሎቶች ጋር ግንኙነቶች ማድረግ ይችላሉ።

የእስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ይቅር የማይባል ብድር አይደለም። ይህ ፕሮግራም ከፊደራል ክፍያ ምርመራ ፕሮግራም (Paycheck Protection Program- PPP) ወይም ከሌላ ከማንኛውም የ SBA ፕሮግራም ጋር አልተገዳኝም። ተበዳሪው ከ 5 እስከ 6 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የብድሩን ሙሉ መጠን ከወለድ ጋር መመለስ ይኖርበታል።

### እስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ገንዘብ ለምን ነው?

ለ COVID-19 ምላሽ የተሰጠው የእስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ በ Washington ክልሎች እስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ታስቦ ነው። ለማመልከት ብቁ ለመሆን እስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 50 ወይም ያነሱ የሙሉ ጊዜ ተመጣጣኝ (FTE) ሰራተኞችን መቆጠር አለባቸው ፣ በዓመት ከ 3 ሚሊዮን ዶላር በታች ዓመታዊ ገቢዎች እና በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ መቋረጥ አለባቸው።

### አካባቢያዊ ፣ የማህበረሰብ አበዳሪዎች ለእርስዎ ስኬት ቆራጥ ናቸው

የእስተኛ ፣ የቢዝነስ ተጣጣፊ ፈንድ አውታረመረብ የአካባቢ ፣ ማህበረሰብ ተኮር አበዳሪዎች ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ እንዲበለፀጉ ይረዳቸዋል። በእያንዳንዱ የብድር ሂደት ውስጥ፣ እነዚህ የማህበረሰብ አበዳሪዎች ማመልከቻውን ለማገዝ እዛው ይገኛሉ እናም በማህበረሰብ ውስጥ ካሉ የንግድ ድጋፍ አገልግሎቶች ጋር ግንኙነቶች ማድረግ ይችላሉ።

### ማመልከት ቀላል ነው

- ከ 50 ያነሱ ሠራተኞች
- ከ \$3 ሚሊዮን በታች የሆኑ ዓመታዊ ገቢዎች
- በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ ችግር አጋጥሞታል

### ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

- እስከ \$150,000 ይበደሩ።
- 3% - 4% የወለድ መጠኖች
- ለመጀመሪያው ዓመት ክፍያዎች ብቻ ክፍያ እና ወለድ የለዉም
- የ 60 ወር የብድር ውሎች

### የብድር አጠቃቀም ተለዋዋጭ ነው።

- ደመወዝ
- መገልገያዎች እና ኪራይ
- ግብይት እና ማስታወቂያ
- በህንፃ ማሻሻያዎች ወይም ጥገናዎች ሌሎች የንግድ ወጪዎች

